

# ኮሚውኒኬሽን

## 911

የአደጋ ጊዜ እርዳታ ከፈለጉ፣  
9-1-1 ላይ ይደውሉ




9-1-1 ላይ ሲደውሉ ማንንም ማግኘት ካልቻሉ፣

- ከጎረቤት እርዳታ ለማግኘት ይሞክሩ።
- እንደገና ወደ 9-1-1 ከመደወልዎ በፊት 10 ደቂቃዎችን ይጠብቁ።
- በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ የፖሊስ ወይም የእሳት አደጋ ጣቢያ ይሂዱ።



ከተቻለ፣ ከስልክዎ ይራቁ!  
ለድንገተኛ ጥሪዎች መስመሮችን ነጻ ያድርጉ።

## የ"ደህና ነኝ" መሳሪያዎች



የእርስዎን ሁኔታ ሰዎች እንዲያውቁት በቤት ውስጥ ወይም በሥራ ቦታ ማስታወሻዎችን ያስቀምጣሉ።

ከቻሉ፣ የእርስዎን ሁኔታ ለሰዎች ለማሳወቅ የ«ደህና ነኝ» የመስመር ላይ ጣቢያዎችን ይጠቀሙ።

American Red Cross:



Facebook:






Google:




የGoogle ሰው ፈላጊ መግቢያዎች ከድምጽ ጥሪ በተሻለ ይሰራሉ።




የባትሪዎን ኃይል ይቆጥቡ።

- የባትሪ ቆጣቢን ወይም የአውሮፕላን ሁነታን ይጠቀሙ 
- በተቻለ መጠን የማያ ገጹን ብርሃን ደብዛዛ ያድርጉ
- ውሂብ ከሌልዎት ዋይ-ፋይ ያጥፉ 
- Bluetooth ያጥፉ 

የኃይል መልሶ መሙያ ጣቢያዎች የሚገኙት። 

## ከአካባቢው ውጪ ያለ ቤተሰብን ወይም ጓደኞችን ያግኙ ያሉበትን አካባቢ ለቤተሰብ አባላት ያሳውቁ፤

ለሌሎች እንዲነግሩልዎት ይጠይቋቸው። ጥሪዎን አጠር ያድርጉ። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የሁኔታዎን ለውጥ በይነመረብ ላይ ይለጥፉ። አሉባልታ ወይም ይፋ ያልሆነን መረጃ አይለጥፉ። መብራት በሚጠፋ ጊዜ የሽቦ ማስተላለፊያ ያለው ስልክዎ ሊሰራ ይችላል፤ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ህይልን ለማከፋፈል በቀጥታ ወደ ግድግዳ ሶኬት ይሰኩት - የኃይል መሰረት ያለው።

 ይፋዊ ማስታወቂያዎች፣ የሚኖሩ ከሆነ፣ በእነዚህ የሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ ሊገኙ ይችላሉ።

KOMO: 97.7 FM እና 1000 AM	KEXP: 90.3 FM
KIRO: 97.3 FM እና 710 AM	KUOW: 94.9 FM

ሌሎች: